





የደቡብም ንጉሥ ደቁጣል ወጥቶም ከሰሜን ንጉሥ ጋር ይዋጋል፤ ብዙ ሕዝብንም ለሰልፍ ያቆማል፤ ሕዝቡም አልፎ በእጅ ይሰጣል።

12      וַיִּשָּׂא    הַהֶמְדוֹן    |    יָרוּם    (    לָבְבוּ    וְהִפְיִל    רַבְּאוֹת    וְלֹא    יַעֲזֹב    :  
 prevail    አይ-    myriads    ወደቀ    ልብ    (qere:and-exalted)    ከፍ-አደረገ    ብዙ-የ    አነሣ  
[H5810](#)    [H3808](#)    [H7239](#)    [H5307](#)    [H3824](#)    [H7311](#)    [H5375](#)

ሕዝቡም በተወሰደ ጊዜ ልቡ ይታበያል፤ አእላፍትንም ይጥላል፤ ነገር ግን አያሸንፍም።

13      וְשֹׁב    מִלְּךָ    הַצָּפוֹן    וְהַעֲמִיד    הַמּוֹן    רַב    מֶן-    הָרְאוּשׁוֹן    וְלִקְוֶן    הַעֲתִים    שְׁנִים  
 -አና-ተመለሰ    ንጉሥ    ሰሜን    ቆመ    ብዙ-የ    ብዙ-    -ከ-    -ያ-መጀመሪያ    ከ-ምቹት    -በ-ጊዜ    9መት  
[H8141](#)    [H6256](#)    [H7093](#)    [H7223](#)    [H5975](#)    [H6828](#)    [H4428](#)    [H7725](#)

יְבוֹא    בּוֹא    בְּתִיל    נָדוּל    וּבְרַקוֹשׁ    רַב:  
 መጣ    መጣ    ቶሎታ    ቶልቅ    ንብረታቸውን    ብዙ  
[H7399](#)    [H2428](#)    [H0935](#)    [H0935](#)

የሰሜንም ንጉሥ ይመለሳል፤ ከቀደመውም የበለጠ ብዙ ሕዝብ ለሰልፍ ያቆማል፤ በዘመናትና በዓመታትም ፍጻሜ ከታላቅ ሠራዊትና ከብዙ ሀብት ጋር ይመጣል።

14      וּבַעֲתִים    הָהֵם    רַבִּים    יַעֲמְדוּ    עַל-    מִלְּךָ    הַנֶּגֶב    וּבְגִי    פְּרִיצֵי    עֲמֻדָּי    וַיִּשָּׂאוּ  
 -በ-ጊዜ    አሱ    ብዙ    ቆመ    -በ    ንጉሥ    ደቡብ    ልጆች    violent-ones-of    -የ-ሕዝብ    አነሣ  
[H5375](#)    [H6256](#)    [H1992](#)    [H5975](#)    [H4428](#)    [H5045](#)    [H6530](#)

וְהַעֲמִיד    תִּזוֹן    :    וְנִכְשְׁלוּ  
 ቆመ    ራዳይ    and-እሱ-will-stumble  
[H5975](#)    [H2377](#)    [H3782](#)

በዚያም ዘመን ብዙ ሰዎች በደቡብ ንጉሥ ላይ ይነሣሉ፤ ከሕዝብህም መካከል የዓመፀ ልጆች ራእዩን ያጸኑ ዘንድ ይነሣሉ፤ ነገር ግን ይወድቃሉ።

15      וַיִּבְּא    מִלְּךָ    הַצָּפוֹן    וַיִּשְׁפֹּךְ    סוּלְלָה    וְלָכְדָּר    עִיר    מִבְּצֻרוֹת    וַיְרַעוֹת  
 መጣ    ንጉሥ    ሰሜን    ይፈሰሳል    a-siege-mound    -አና-captured    ከተማ    -በ-fortifications    ክንዶች-  
[H2220](#)    [H4013](#)    [H4428](#)    [H8210](#)    [H5550](#)    [H3920](#)    [H4013](#)    [H2220](#)

הַנֶּגֶב    לֹא    יַעֲמְדוּ    וְעַם    מִבְּתָרָיו    וְאֵין    כֶּחַ    לַעֲמֹד:  
 ደቡብ    አይ-    ቆመ    -የ-ሕዝብ    -በ-ምርጥ    -አና-የለም    ጉልበቴ    ቆመ  
[H5045](#)    [H3808](#)    [H5975](#)    [H4005](#)    [H0369](#)    [H5975](#)

የሰሜንም ንጉሥ ይመጣል፤ አፈርንም ይደለድላል፤ የተመሸገችንም ከተማ ይወስዳል፤ የደቡብም ሠራዊት የተመረጡትም ሕዝቡ አይቆሙም፤ ለመቋቋምም ኃይል የላቸውም።

16      וַיַּעַשׂ    תְּבִיא    אֵלָיו    כְּרֻצֹנֹו    וְאֵין    עוֹמֵד    לְפָנָיו    וַיַּעֲמֵד    בְּאַרְצָךְ    הַצָּבִי  
 አደረገ    መጣ    -ወደ    -ለ--አና-በ-ፈቃዳቸው    -አና-የለም    ቆመ    ፊት-የ    ቆመ    -የ-ምድር    the-beautiful  
[H0935](#)    [H0413](#)    [H7522](#)    [H0369](#)    [H5975](#)    [H6440](#)    [H5975](#)    [H0776](#)

וְכִלָּה    בִּירוֹ:  
 -አና-ጨረሰ    እጅ  
[H3615](#)    [H3027](#)

በእርሱም ላይ የሚመጣው ግን እንደ ፈቃዱ ያደርጋል፤ በፊቱም የሚቆም የለም፤ በመልካሚቱም ምድር ይቆማል፤ በእጅም ውስጥ ጥፋት ይሆናል።

17      וַיִּשָּׂא    וַיִּשְׁמַע    לְבוֹא    בְּתַקְרָא    כָּל-    מַלְכוּתוֹ    וַיִּשְׁרִים    עִמּוֹ    וַעֲשֵׂה  
 -አና-አስቀመጠ    ፊት-የ    መጣ    with-strength-of    ሁሉ    የእሱ-kingdom    -የ-ቀኝ    -ከ    አደረገ  
[H0935](#)    [H6440](#)    [H3605](#)    [H8633](#)    [H4438](#)    [H3477](#)

וַיִּבְּט    הַנְּשִׂים    יִתְּן-    לְו    לְהַשְׁתִּיחֶיהָ    וְלֹא    תַעֲמֵד    וְלֹא-    לְו    תְּהִי:  
 ሴት-ልጅ    ሴት    ሰጠ    -    -አና-አባከኩ    አይ-    ቆመ    አይ-    -አና-ሆነ  
[H1323](#)    [H0802](#)    [H5414](#)    [H7843](#)    [H3808](#)    [H5975](#)    [H3808](#)    [H1961](#)

ከመንግሥቱም ሁሉ ኃይል ጋር ይመጣ ዘንድ ፊቱን ያቀናል፤ ከእርሱም ጋር አንድነትን ያደርጋል፤ ያረክሳትም ዘንድ ሴትን ልጅ ይሰጠዋል፤ እርሷም አትጸናም ለእርሷም አትሆንም።



הַנֶּגֶב	וַיִּמְלֵךְ	נָדוּל	בְּתוּל	הַנֶּגֶב	מְלֵךְ	עַל-	וַיִּלְכְּבוּ	כֹּהוּ	וַיַּעֲרֹ
ደቡብ	ንጉሥ	ትልቅ	ትሎታ	ደቡብ	ንጉሥ	-በ	ልብ	ጉልበቱ	and-he-shall-stir-up
<a href="#">H5045</a>	<a href="#">H4428</a>		<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H5045</a>	<a href="#">H4428</a>		<a href="#">H3824</a>		<a href="#">H5782</a>

כִּי-	וַיַּעֲמֹד	וְלֹא	מֵאֵד	עַד-	וַעֲצוּם	נָדוּל	בְּתוּל-	לְמַלְחָמָה	וַתִּגְרָה
ምክንያቱም	ቆመ	አይ-	እጅግ	-እስከ	-እና-በረታ	ትልቅ	ትሎታ	ጠብቃ	አንተ-shall-provoke
	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3966</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H6099</a>		<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H4421</a>	<a href="#">H1624</a>

מִחֲשָׁבוֹתַי:	עָלְיוֹ	וַחֲשָׁבוּ
አስተሳሰቦቼ	-በ	-እና-ቀጠረላት
<a href="#">H4284</a>		<a href="#">H2803</a>

በታላቅም ሠራዊት ሆኖ ኃይሉንና ልቡን በደቡብ ንጉሥ ላይ ያስነሣል፤ የደቡብም ንጉሥ በታላቅና በብዙ ሠራዊት ሆኖ በሰልፍ ይዋጋል፤ ነገር ግን አሳብ በእርሱ ላይ ይፈጥራሉና አይጸናም።

וְאִכְלֵי	פֶּת-	בָּנָיו	וַיִּשְׁבְּרוּהוּ	וַיְחִילֻ	וַיִּשְׁטְוּ	וַיִּנְפְּלוּ	וְלִלְלִים	רַבִּים:
በላ	portion-of-	his-food	መሰበር	ትሎታ	-እና-rinsed	ወደቀ	-ያ-ተገደሉ	ብዙ
<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H6598</a>	<a href="#">H6598</a>	<a href="#">H7665</a>	<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H7857</a>	<a href="#">H5307</a>		

መብሉንም የሚበሉ ሰዎች ይሰብሩታል፤ ሠራዊቱም ይጎርፋል፤ ብዙዎችም ተገድለው ይወድቃሉ።

וַיִּשְׁנִיחֵם	הַמְּלָכִים	לְבָבָם	לְמַרְעַ	וְעַל-	שְׁלֵחֹן	אֶחָד	כִּזְב	וַיַּדְּבֵרוּ	וְלֹא
ሁለት	ንጉሥ	ልብ	for-evil	-በ	-ያ-ጠረጴዛ	አንድ	lies	-እና-ተናገረ	አይ-
<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H3824</a>	<a href="#">H4827</a>		<a href="#">H7979</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3577</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3808</a>

תִּצְלֵחַ	כִּי-	עוֹד	קָץ	לְמוֹעֵד:
-እና-ይሰልጣል	ምክንያቱም	ገና	ከ-ምቹት	መገናኛ
		<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H7093</a>	<a href="#">H4150</a>

እነዚህም ሁለት ነገሥታት ክፋትን ያደርጉ ዘንድ በልባቸው ያስባሉ፤ በአንድ ገበታም ተቀምጠው ሐሰት ይናገራሉ፤ ነገር ግን ፍጻሜው እስከ ተወሰነው ጊዜ ነውና አይከናወንላቸውም።

וַיִּשָׁב	אַרְצוֹ	בְּרַכּוּשׁ	נָדוּל	וַיִּלְכְּבוּ	עַל-	בְּרִית	קָדֵשׁ	וַעֲשָׂה	וַיִּשָׁב
-እና-ተመለሰ	-ያ-ምድር	ንብረታቸውን	ትልቅ	ልብ	-በ	ቁዳን	ቅዱስ	አደረገ	-እና-ተመለሰ
<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H7399</a>		<a href="#">H3824</a>		<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7725</a>

ከብዙም ሀብት ጋር ወደ ምድሩ ይመለሳል፤ ልቡም በተቀደሰ ቃል ኪዳን ላይ ይሆናል፤ ፈቃዱንም ያደርጋል፤ ወደ ገዛ ምድሩም ይመለሳል።

לְמוֹעֵד	וַיִּשׁוּב	וַיָּבֵא	בַּנֶּגֶב	וְלֹא-	תַּהֲיֶינָה	כְּרֵאשֻׁנָּה	וְכֹאחֲרָנָה:
መገናኛ	-እና-ተመለሰ	መጣ	ደቡብ	አይ-	-እና-ሆነ	-ያ-መጀመሪያ	-ያ-በኋላ
<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H5045</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H0314</a>

በተወሰነውም ጊዜ ይመለሳል ወደ ደቡብም ይመጣል፤ ነገር ግን ኋላኛው እንደ ፊተኛው አይሆንም።

וַיָּבֵאוּ	בָּו	צִיִּים	כֶּתִים	וַיִּשָׁב	וַיִּבְנוּ	עַל-	וַיִּנְכְּאֵה	וַיִּשָׁב	וַיַּעֲמֵ
መጣ	—	-እና-ships	ኪቲም	-እና-ተመለሰ	አስተዋይ	-በ	and-he-shall-be-disheartened	-እና-ተመለሰ	can-እኔ-denounce
<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H6716</a>	<a href="#">H3794</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0995</a>		<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H2194</a>

בְּרִית-	קָדֵשׁ	וַעֲשָׂה	וַיִּשָׁב	עַל-	עֲזָבִי	בְּרִית	קָדֵשׁ:
ቁዳን	ቅዱስ	አደረገ	-እና-ተመለሰ	-በ	-እና-ተወው	ቁዳን	ቅዱስ
<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7725</a>		<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H6944</a>

የኪቲም መርከቦች ይመጡበታልና ስለዚህ አዝኖ ይመለሳል፤ በቅዱሱም ቃል ኪዳን ላይ ይቆጣል፤ ፈቃዱንም ያደርጋል፤ ተመልሶም ቅዱሱን ቃል ኪዳን የተዉትን ሰዎች ይመለከታል።

וַיִּרְעִים	מִמֶּנּוּ	וַיַּעֲמֵדוּ	וַיְחַלְּלוּ	הַמִּקְדָּשׁ-	הַמְּעוֹז	וַיְהִי־סִירוּ	הַתְּמִיד	וַיִּנְתְּנוּ
ክንድች-	-ከ-	ቆመ	-እና-ጀመረ	-ያ-sanctuary	the-fortress	-እና-አወለቀ	Hወትር	ሰጠ
<a href="#">H2220</a>		<a href="#">H5975</a>		<a href="#">H4720</a>	<a href="#">H4581</a>	<a href="#">H5493</a>	<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H5414</a>

מְשׁוּמָם:	הַשְּׁקִיף
and-እኔ-will-አድርግ-desolate	የአሱ-detestable-ነገሮች
<a href="#">H8074</a>	<a href="#">H8251</a>

ከእርሱም ጋር ሠራዊቶች ይቆማሉ፤ መቅደሱንም ግንቡንም ያረክሳሉ፤ የዘወትሩንም መሥዋዕት ያስቀራሉ፤ የጥፋትንም ርኩሲት ያቆማሉ።

אֶלְהֵיוּ አምላክ <a href="#">H0430</a>	יָדַעַי አወቀ <a href="#">H3045</a>	וְעַם -ያ-ሕዝብ	בְּתַלְמֵי by-flatteries <a href="#">H2514</a>	יִתְּנֵי አንተ-shall-pollute <a href="#">H2610</a>	בְּרִית ቁዳን <a href="#">H1285</a>	וַיְמַרְשִׁיעֵי -እና-እነሱ-declare-guilty <a href="#">H7561</a>	32
						וַיִּשָׁשׁ አደረገ	וַיִּתְּנֵי -እና--እና-ተመ <a href="#">H2388</a>

ቃል ኪዳነን የሚበድሉትንም በማታለል ያስታል፤ ነገር ግን አምላካቸውን የሚያውቁ ሕዝብ ይበረታሉ፤ ያደርጋሉም።

בְּשָׁבִי -ያ-captives	וּבְלֶהֱבֵהּ ነበልባል <a href="#">H3852</a>	בְּחֶרֶב ሰይፍ <a href="#">H2719</a>	וְנִכְשְׁלֵי and-እነሱ-will-stumble <a href="#">H3782</a>	לְרַבִּים ብዙ	וַיְבִינוּ አስተዋይ <a href="#">H0995</a>	עָם -ያ-ሕዝብ	וַיִּשְׁכְּבֵי ማስተዋል	33
						וַיִּמְיָ ቀናት <a href="#">H3117</a>	וַיִּבְכְּבוּ and-by-plunder <a href="#">H0961</a>	

በሕዝቡም መካከል ያሉ ጥበቦች ብዙ ሰዎችን ያስተምራሉ፤ ነገር ግን በሰይፍና በአሳት ነበልባል በምርኮና በመበዝበዝ ብዙ ዘመን ይወድቃሉ።

בְּתַלְמֵי by-intrigues <a href="#">H2519</a>	רַבִּים ብዙ	עַלֵיהֶם -በ	וְנִלְוֵי -እና-ይፀገበራል	מֵעַט ትንሽ <a href="#">H4592</a>	עוֹר ረዳት <a href="#">H5828</a>	וַיַּעֲזְבוּ -እና-ይረዳሃል <a href="#">H5826</a>	וּבְהִכְשָׁלָם and-እነሱ-will-stumble <a href="#">H3782</a>	34
---	---------------	----------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	---	----

በወደቁም ጊዜ በጥቂት እርዳታ ይረዳሉ፤ ብዙ ሰዎችም በግብዝነት ወደ እነርሱ ተባብረው ይሰበሰባሉ።

וּלְלָבָן and-to-make-white	וּלְבַרָּר and-to-purify <a href="#">H1305</a>	בְּהֶם —	לְצִרוֹן to-refine <a href="#">H6884</a>	וַיִּכְשָׁלוּ and-እነሱ-will-stumble <a href="#">H3782</a>	וַיִּמְנוּ ማስተዋል	35			
				לְמוֹעֵד መገናኛ <a href="#">H4150</a>	עוֹר ገና <a href="#">H5750</a>	כִּי ምክንያቱም	קֶץ ከ-ምቼት <a href="#">H7093</a>	עַתָּה -በ-ጊዜ <a href="#">H6256</a>	עַד -እስከ <a href="#">H5704</a>

እስከ ተወሰነውም ዘመን ይሆናልና ከጥበቦቹ አያሌዎቹ እስከ ፍጻሜ ዘመን ይነጥሩና ይጠሩ ይነጡም ዘንድ ይወድቃሉ።

אֵלִים ኤል <a href="#">H0410</a>	אֵל ኤል <a href="#">H0410</a>	וְעַל -በ	אֵל ኤል <a href="#">H0410</a>	כָּל- ሁሉ <a href="#">H3605</a>	עַל- -በ	וַיִּתְּנֵהֶם -እና-አደገ <a href="#">H1431</a>	וַיִּתְּרוּם ከፍ-አደረገ	תְּהַלְּקֵם ንጉሥ <a href="#">H4428</a>	בְּרִצּוֹנָם -ለ--እና-በ-ፈቃዳቸው <a href="#">H7522</a>	וַיִּשָׁה አደረገ	36						
										וַיִּשְׁתַּה አደረገ	וַיִּצְרַח what-is-decreed <a href="#">H2782</a>	כִּי ምክንያቱም	עָם wrath <a href="#">H2195</a>	כָּל -እና-ጨረሰ <a href="#">H3615</a>	עַד -እስከ <a href="#">H5704</a>	וַיִּהְיֶינָם -እና-ይሰልጣል <a href="#">H6381</a>	וַיִּדְבֹּר -እና-ተናገረ <a href="#">H1696</a>

ንጉሡም እንደ ፈቃድ ያደርጋል፤ ራሱንም ከፍ ከፍ ያደርጋል፤ በአማልክት ሁሉ ላይ ራሱን ታላቅ ያደርጋል፤ በአማልክትም አምላክ ላይ በትዕቢት ይናገራል፤ ቀጣም እስኪፈጸም ድረስ ይከናወናል፤ የተወሰነው ይደረጋል።

אֵל አይ- <a href="#">H3808</a>	אֱלֹהֵי god <a href="#">H0433</a>	כָּל- ሁሉ <a href="#">H3605</a>	וְעַל- -በ	נַשִּׁים ሴት <a href="#">H0802</a>	תְּהַלְּקֵם desire-of	וְעַל- -በ	וַיִּבִּין አስተዋይ <a href="#">H0995</a>	אֵל አይ- <a href="#">H3808</a>	אֲבֹתָיו አባት <a href="#">H0001</a>	אֱלֹהֵי አምላክ <a href="#">H0430</a>	וְעַל- -በ	37			
											וַיִּבִּין አስተዋይ <a href="#">H0995</a>	כָּל ሁሉ <a href="#">H3605</a>	עַל- -በ	כִּי ምክንያቱም	וַיִּבִּין አስተዋይ <a href="#">H0995</a>

የአባቶቹንም አማልክት የሴቶቹንም ምቹት አይመለከትም፤ ራሱንም በሁሉ ላይ ታላቅ ያደርጋልና አማልክትን ሁሉ አይመለከትም።

38 וְלֵאמֹר וּמְצֻדֹתַי עַל-כַּנּוֹתַי יִכְבְּדוּ אֱלֹהֵי וְיִדְעוּהוּ אֲבֹתַי  
 and-to-god-of fortresses and-to-a-god H0433 H3513 H3653 H4581 H0001 H3045 H3808

וְיִכְבְּדוּ אֱלֹהֵי וְיִדְעוּהוּ אֲבֹתַי  
 and-with-treasures precious H3368 H0068 H3701 H2091 H3513

በእነዚህ ፍንታ ግን የአምባገነን አምላክ ያከብራል፤ አባቶቹም ያላወቁትን አምላክ በወርቅና በብር በዕንቅፋና በከበረ ነገር ያከብረዋል።

39 וְעֵשָׂה וְלִמְצֻרָי וּמְצֻדֹתַי עַם-אֱלֹהֵי נִכְרְ אֲשֶׁר |הַכִּיר|  
 strongholds -n-fortifications a-god -h H4581 H4013 H5236 H0433 H236

(יָכִיר) יָרַבָּה כְּבוֹד וְהַמְשִׁילֵם בְּרָבִים וְאֲדָמָה יִתְקַן בְּמַחִיר:  
 (qere:he-shall-acknowledge) h-n h-n h-n -h-n H5234 H3519 H4910 H0127 H4242

በእነዚህም አምላክ እርዳታ በጽኑ አምባ ላይ ያደርጋል፤ ለሚያውቁት ክብር ያበላላቸዋል፤ በብዙም ላይ ያስገዛቸዋል፤ ምድርንም በዋጋ ይከፍላል።

40 וּבַעֲתָ וְקָץ יִתְנַנֵּן עַמּוֹ מִלְּךָ הַגָּבַב וְיִשְׁתַּעַר עָלָיו מִלְּךָ הַצָּפוֹן בְּרֶכֶב  
 -n-ru h-gores h- h-n and-shall-storm H5055 H4428 H7093 H6256 H7393 H6828 H4428

וּבַפְּרִשִׁים וּבְאֲנִיּוֹת רַבּוֹת וּבָא בְּצִוֹת וְשִׁטָּה וְעַבְרָ:  
 -h-n -h-n -h-n -h-n H7857 H0776 H0935 H0591 H236

በፍጹሜ ዘመንም የደቡብ ንጉሥ ከእርሱ ጋር ይዋጋል፤ የሰሜንም ንጉሥ ከሰራተኞቹና ከፈረሰኞች ከብዙም መርከቦች ጋር እንደ ዐውሎ ነፋስ ይመጣበታል፤ ወደ አገሮችም ይገባል፤ ይኑር፤ ያልፍጻሙ።

41 וּבָא בְּאֶרֶץ הַצְּבִי וּרְבֹת וּבְשָׁלָה וְאֵלֶּה יִמְלִטוּ מִנְּיָו אֲדָמָה וּמִנְּיָו  
 the-beautiful -h-n and-will-stumble H0776 H0935 H4124 H0123 H3027 H4422 H0428 H3782

וְרֵאשִׁית בְּנֵי עַמּוֹן:  
 -h-n -h-n H5983 H7225

ወደ መልካሚቱም ምድር ይገባል፤ ብዙ አገሮችም ይወድቃሉ፤ ነገር ግን ኤድምያስና ሞዳብ ከአምንም ልጆች የበለጡት ከእጁ ይድናሉ።

42 וְיִשְׁלַח וְיָדוּ בְּאֶרְצוֹת וְאֶרֶץ מִצְרַיִם לָא תְהִי לְפִלִּיִּטָה:  
 h-n -h-n -h-n -h-n H6413 H1961 H3808 H4714 H0776 H0776 H3027 H7971

እጁን በአገሮች ላይ ይዘረጋል፤ የግብጽም ምድር አታመልጥም።

43 וּמִשְׁלָל בְּמַכְמֵנֵי הַזֵּבֶב וְהַכֹּסֶף וּבְכֹל תְּמִדוֹת מִצְרַיִם וְלִבִּים  
 over-treasures-of U-h-n H3605 H3701 H2091 H4362 H4910 H3864 H4714

וּבְשֵׁם וּבְמַצְעָדָיו:  
 and-Kushim at-his-steps H4703 H3569

በወርቅና በብርም መዝገብ ላይ፤ በከበረችም በግብጽ ዕቃ ሁሉ ላይ ይሠለጥናል፤ የልብያና የኢትዮጵያ ሰዎችም ይከተሉታል።

לְהַשְׁמִיד	גָּדֹלָה	בְּחֵמָה	וְצָא	וּמְצַפֵּן	מִמְזַרְח	וּבְתֹלָה	וַיִּשְׁמְעוּ	44
-እና-አጠፋለሁ	ትልቅ	ቁጣ-የ	ወጣ	ሰሜን	ምሥራቅ	ደንበሱ	and-reports	
<a href="#">H8045</a>		<a href="#">H2534</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H6828</a>	<a href="#">H4217</a>	<a href="#">H0926</a>	<a href="#">H8052</a>	

וְלְתַחֲרִים רַבִּים  
 -እና-እኛ-devoted-to-destruction  
 ብዙ

ከምሥራቅና ከሰሜን ግን ወሬ ያውከዋል፤ ብዙ ሰዎችንም ይገድል ዘንድና ፈጽሞ ያጠፋ ዘንድ በታላቅ ቀጣ ይወጣል።

עַד	וּבָא	שֶׁקָדַשׁ	צְבִי-	לְהִרְרֵ-	יָמִים	בֵּין	אֶפְדָּנֹו	אֶהְלִי	וַיִּשַׁע	45
-እስከ	መጣ	ቅዱስ	beauty-of-	-ወደ--ያ-ተራራ	-ያ-ባሕር	-እና-በ-መካከል	his-palace	ድንኳን	-እና-ተከለ	
<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H6944</a>		<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0643</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5193</a>	

לְ: עוֹרָ  
 — -እና-ይረዳሃል  
 -እና-የለም  
 ከ-ምቹት  
[H5826](#) [H0369](#) [H7093](#)

ንጉሣዊ ድንኳንንም በባሕርና በከበረው በቅዱስ ተራራ መካከል ይተክላል፤ ወደ ፍጻሜው ግን ይመጣል፤ ማንም አይረዳውም።